

የግል መልገያ ዕቃዎች መመሪያ ቁጥር 239/2013
የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር

በአየር መንገድም ሆነ በየብስ ከወጭ አገር የሚመጡ መንገደኞች፣ ተመላሽ ኢትዮጵያውያን እና በተለያዩ መቶዎች ኢትዮጵያ ወስጥ ለመገልገል በህጋዊ መንገድ ተቀጥረው የሚመጡ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወይም የወጭ አገር ዜጎች፣ መንግስት በሚደርገው ልዩ ጥሪ መሰረት የሚመጡ ኢትዮጵያውያን ወይም ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወይም የወጭ አገር ዜጎች የሚሰጡት እና የሚከፈሉት እንዲሁም በልዩ ልዩ ምክንያት ወጭ አገር ቆይተው ጠቅለው የሚሞሉ ኢትዮጵያውያን ወይም ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሚሰጡት ለንግድ የሚሞሉ የግል መገልገያ እቃዎች የቀረጥና ታክስ አከፋፈል በሚሞላበት ወጥ የሆነ አሰራር መከራከር አስፈላጊ በመሆኑ፤

ለንግድ የሚሞሉ ወደ አገር ወስጥ የሚገቡ የግል መገልገያ ዕቃዎችን ቀረጥና ታክስ አወሳሰን በሚሞላበት ወጥ የሆነ የታሪፍ መጠኔ ስርዓት ተፈጻሚ እንደሚሆን በጉምሩክ አዋጁ የተደነገገ በመሆኑ፤

በአየር ትራንስፖርት ለሚጓዙ መንገደኞች የሚሰጠውን የጉምሩክ አገልግሎት ማስለጥ አስፈላጊ በመሆኑ፤

የገንዘብ እና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀፅ 2(24)፤ 2 (52) እና 33(2) በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህንን መመሪያ አወጥቷል፡፡

ክፍል አንድ **ጠቅላላ ድንጋጌ**

1. አጭር ዕለት

ይህ መመሪያ ለንግድ የሚሞሉ የግል መገልገያ ዕቃዎችን ዝርዝር ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 239/2013 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገላለጽ ሌላ ትርጉም የሚሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡ -

- 1) “ለንግድ የሚሞል ዕቃ” ማለት ጠቅላላ ዋጋው ወይም ብዛቱ ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ በተደረገው ሥንጠረዥ ከተወሰነው መጠን የሚበልጥ ቀረጥና ታክስ የሚከፈልበት እና ለባለቤቱ ወይም ለባለይዞታው ወይም ለቤተሰቡ የግል መገልገያ ወይም ፍጆታ የሚሞል በዚህ መመሪያ አንቀጽ 4 የተጠቀሰ ባለመብት ይዞት ወይም ከባለመብቱ ተለይቶ የሚመጣ ዕቃ ነው፡፡
- 2) “የግል መገልገያ ዕቃ” ማለት ጠቅላላ ዋጋው ወይም ብዛቱ ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ በተደረገው ሥንጠረዥ ከተወሰነው መጠን የሚበልጥ ቀረጥና ታክስ የሚከፈልበት እና ለባለቤቱ ወይም ለባለይዞታው ወይም ለቤተሰቡ የግል መገልገያ ወይም ፍጆታ የሚሞል በዚህ መመሪያ አንቀጽ 4 የተጠቀሰ ባለመብት ይዞት ወይም ከባለመብቱ ተለይቶ የሚመጣ ዕቃ ነው፡፡

መሠረዳ አንቀጽ 4 የተጠቀሰ ባለመብት ይዞት ወይም ከባለመብቱ ተለይቶ የሚገኝ ዕቃ ነው፡ ፡ ፡

- 3) “መንገደኛ” ማለት ማንኛውም በየብስ በኢትዮጵያ መገቢያና መጫወጫ በሮች ወይም በዓለም አቀፍ የአየር ሚሬዎች በኩል ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ ወይም ከኢትዮጵያ የሚወጣ ሰው ሲሆን በዚህ መሠረዳ አንቀጽ 4 (2) የተጠቀሱትን ባለመብቶች አይጨምርም፡
- 4) “ተመላሽ ኢትዮጵያዊ” ማለት በህጋዊ መንገድ ወይም ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ከኢትዮጵያ ወጥቶ በሚኖርበት አገር የስራና የመኖሪያ ፈቃድ አግኝቶ ሲኖር የነበረ ሆኖ ጠቅሎ የሚመለስ ኢትዮጵያዊ ወይም ትወልደ ኢትዮጵያዊ ነው፡
- 5) “በተለያዩ መጻዎች ለመገልገል የሚገኝ” ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ በመጻወ በተለያዩ መንግስታዊ መ/ቤቶች፣ መንግስታዊ የልማት ድርጅቶች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ዓለምአቀፍ፣ አህጉርአቀፍ ወይም አገር አቀፍ ድርጅቶች፣ ህጋዊ ማህበራት፣ የግል ድርጅቶች፣ የመንግስትና የግል የጋራ ድርጅቶች ውስጥ ለመገልገል በህጋዊ መንገድ ተቀጥሮ ወይም በሌላ ህጋዊ ስምምነት ወደ ኢትዮጵያ የሚገኝ ትወልደ ኢትዮጵያዊ ወይም የወጪ አገር ዜጋ ነው፡ ፡
- 6) “ወጥ የሆነ የታሪፍ መጣጫ” ማለት ዕቃዎች ከመደበኛው የታሪፍ መጣጫ በተለየ ሁኔታ የሚከተናገዳበት ልዩ የታሪፍ መጣጫ ሆኖ በባህሪያቸውም ሆነ በሌላ ሁኔታ ተቀራራቢነት ያላቸውን ዕቃዎች በመለየት ለአያንዳንዱ ዕቃ ከጠቅላላ ቀረጥና ታክስ በመሳሳት አሜሪያ የታሪፍ መጣጫ በመለየት የሚኝ ልዩ የታሪፍ መጣጫ ነው፡
- 7) “ከስደት ተመላሽ” ማለት በተለያዩ ምክንያቶች ከኢትዮጵያ ወጥቶ በስደት የኖረና በራሱ ፈቃድ ወይም በመንግስት ስምምነት ያለ ፓስፖርት ወደ ኢትዮጵያ የሚመለስ ወይም በተቀባዩ አገር የጥገኝነት ጥያቄው ተቀባይነት ያላገኘ እና በራሱ ፈቃድ በሌላ ፖሎ ወይም በነበረበት አገር መንግስት ተገዶ ወደ ኢትዮጵያ የሚመለስ ኢትዮጵያዊ ነው፡
- 8) “ትምህርት” ማለት በትምህርት ሚስቴር የከፍተኛ ትምህርት ካሪክለም የሚታቀፍ ወይም የትምህርት ሚስቴር የሚቀበለው የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም ከመጀመሪያ ዲግሪ በላይ የሆነ ትምህርት ነው፡
- 9) “ባለስልጣን” ማለት የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምዱክ ባለስልጣን ነው፡

10) “ሚስቴር” ማለት የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚስቴር ነው፡፡

11) “አዋጅ” ማለት የጉምዱክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 ነው፡፡

12) በዚህ መመሪያ ጥቅም ላይ የዋሉ ሌሎች ቃላትና ሀረጎች በአዋጁ የተሰጣቸውን ትርጓሜ ይይዛሉ፡፡

3. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ፡ -

ማንኛውም መንገደኛ፣ ተመላሽ ኢትዮጵያዊ ፣ ከስደተኛ ተመላሽ እና በተለያዩ መጻዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ለማገልገል በህጋዊ መንገድ ተቀጥሮ ወይም በሌላ ህጋዊ ስምምነት ኢትዮጵያ ውስጥ ለማገልገል በአየር ወይም በየብስ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ ወይም ከኢትዮጵያ የሚወጣ ኢትዮጵያዊ ወይም ትወልደ ኢትዮጵያዊ ወይም የወጭ አገር ዜጋ፣ መንግስት በሚደርገው ልዩ ጥሪ መሰረት የሚወጣ ኢትዮጵያዊ ወይም ትወልደ ኢትዮጵያዊ ወይም የወጭ አገር ዜጋ ፣ ማንኛውም ባለሀብት እንዲሁም አንድ ዓመት እና ከዚያ በላይ በግል ስራ፣ በቅጥር ወይም በትምህርት ወጭ አገር የቆየ ኢትዮጵያዊ ወደ አገር ውስጥ በሚመለስበት ወይም ከአገር በሚመለስበት የግል መገልገያ ዕቃዎች እና ለንግድ የሚውሉ የግል መገልገያ ዕቃዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

ከፍል ሀሳት

የግል መገልገያ ዕቃዎች እና ለንግድ የሚውሉ የግል መገልገያ ዕቃዎች

4. የግል መገልገያ ዕቃ

1) ማንኛውም መንገደኛ፡ -

ሀ. በዚህ መመሪያ አባሪ በተደረገው ሥንጠረዥ “ሐ” ላይ የግል መገልገያ ዕቃ ተብለው በአይነት፣ በመጠንና በብዛት ተለይተው የተዘረዘሩትን ዕቃዎች ቀረጥና ታክስ ሳይከፍል ወደ አገር ውስጥ መገንባት ይችላል፡፡

ለ. በዚህ መመሪያ አባሪ በተደረገው ሥንጠረዥ “መ” ላይ ለንግድ የሚውሉ የግል መገልገያ ዕቃ ተብለው በአይነት፣ በመጠንና በብዛት ተለይተው የተዘረዘሩትን ዕቃዎች ቀረጥና ታክስ ከፍሎ ወደ አገር ውስጥ መገንባት ይችላል፡፡

ሐ. በዚህ መመሪያ አባሪ በተደረገው ሥነጠረዥ “ሐ” ላይ ወጪ የግል መገልገያ ዕቃዎች ተብለው በአይነት፣ በመጠንና በብዛት ተለይተው የተዘረዘሩትን ዕቃዎች ወደ ወጭ አገር ይዞ መውጣት ይችላል፡፡

2) ተመላሽ ኢትዮጵያዊ ፣ በተለያዩ መኖሪያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ለመገልገል በህጋዊ መንገድ ተቀጥሮ ወይም በሌላ ህጋዊ ስምምነት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመገልገል የሚጠግ ትወልድ ኢትዮጵያዊ ወይም የወጭ አገር ዜጋ፣ መንግስት በሚደርገው ልዩ ጥሪ የሚጠግ ኢትዮጵያዊ ወይም ትወልድ አትዮጵያዊ ወይም የወጭ አገር ዜጋ፣ ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ያደረገ ትወልድ ኢትዮጵያዊ ወይም የወጭ ባለሀብት እና አንድ ዓመት እና ከዚያ በላይ በግል ስራ፣ በቅጥር ወይም በትምህርት ወጭ አገር የቆየ ኢትዮጵያዊ፡ -

ሀ. በዚህ መመሪያ አባሪ በተደረገው ሥነጠረዥ “ሀ” ላይ የግል መገልገያ ዕቃ ተብለው በአይነት፣ በመጠንና በብዛት ተለይተው የተዘረዘሩትን ዕቃዎች ቀረጥና ታክስ ሳይከፍል ወደ አገር ውስጥ መገንባት ይችላል፡፡

ለ. በዚህ መመሪያ አባሪ በተደረገው ሥነጠረዥ “ለ” ላይ ለንግድ የሚያውቁ የግል መገልገያ ዕቃ ተብለው በአይነት፣ በመጠንና በብዛት ተለይተው የተዘረዘሩትን ዕቃዎች ቀረጥና ታክስ ከፍሎ ወደ አገር ውስጥ መገንባት ይችላል፡፡

ክፍል ሦስት

ስለመከረጃ አያያዝና አቀራረብ

5. መረጃ ስለመያዝ

ለዚህ መመሪያ አንቀጽ 4 እና 7 አፈጻጸም ባለስልጣኑ የስጋት ስራ አመራርን መሠረት በማድረግ የተመላ መረጃ በቋሚነት መያዝ አለበት፡፡

6. ስለመከረጃ አቀራረብ

1) ተመላሽ ኢትዮጵያዊ፡ -

ሀ/ በወጭ አገር የቆየበትን ጊዜ እና ጠቅሎ ወደ ኢትዮጵያ መመለሱን የሚያረጋግጥ በወጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ (Authenticated) የመሻኛ ደብዳቤ ከነበረበት አገር ካለው ወይም የነበረበትን ሀገር ጭጭር ከመግለግለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንስላ ወይም ሚኒስቴር ማቅረብ አለበት፡፡

ለ/ የኢትዮጵያ ሚኒስትር ከሌለበት አገር የሚመጣ ከሆነ የወጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የመኖሪያ ፈቃዱን እና የሥራ ወሉን ሳያስርዝ የመጣ መሆኑን በማጥራት በፓስፖርቱ ላይ በተለጠፈው ስቲከር ላይ ተሰርዟል (void) የሚል ማሳሰቢያ በማድረግ የሚከፈለውን የመሸፍኛ ደብዳቤ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

2) **ከስደት ተመላሽ፡-**

ሀ/ ከስደት ተመላሽ በስደት በቆየበት አገር ካለው ወይም በስደት የቆየበትን ሀገር ጭምር ከሚገለግለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቅንስላ ወይም ሚኒስትር የተሰጠውን መሸፍኛ በወጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል አረጋግጦ ማቅረብ አለበት፡፡

ለ/ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቅንስላ ወይም ሚኒስትር ከሌለበት አገር የሚመጣ ከሆነ ከደህንነት፣ ኢሚግሬሽንና የስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን ከስደት ተመላሽ መሆኑን የሚረጋግጥ ደብዳቤ ማቅረብ አለበት፡፡

ሐ/ በስደተኝነት ቆይቶ በላኪው ሀገር እና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል በሚደረግ ስምምነት መሠረት ወደ ኢትዮጵያ የሚመለስ ከስደት ተመላሽ ከደህንነት፣ ኢሚግሬሽንና የስደተኞች ጉዳይ ባለሥልጣን ከስደት ተመላሽ መሆኑን የሚረጋግጥ ደብዳቤ ማቅረብ አለበት፡፡

3) **ባለሀብት**

ማንኛውም ኢትዮጵያ ወስጥ ኢንቨስት ያደረገ ትወልደ ኢትዮጵያዊ ወይም የወጭ ባለሀብት፣ ባለሀብት ስለመሆኑ የሚረጋግጥ ማስረጃ ከሚያስፈልገው የኢንቨስትመንት ኮሚሽን/ቢሮ ማቅረብ አለበት፡፡

4) **አግባብ ካለው የመንግስት መ/ቤት ወይም ተቋም ጋር በተደረገ ስምምነት መሰረት በኢትዮጵያ ለማገልገል የሚመጣ ባለሙያ፡-**

አግባብ ካለው የመንግስት መ/ቤት ወይም ተቋም ጋር በተደረገ ስምምነት መሰረት በኢትዮጵያ ለማገልገል የሚመጣ የወጭ አገር ነዋሪ ኢትዮጵያዊ፣ ትወልደ ኢትዮጵያዊ እና የወጭ አገር ዜጋ ባለሙያ ስምምነቱን ባደረገው የመንግስት መ/ቤት ወይም ተቋም የበላይ ኃላፊ የተፈረመ ደብዳቤ ማቅረብ አለበት፡፡

5) **መንግስት በሚደርገው ልዩ ጥሪ የሚመጣ**

መግባት በሚደርገው ልዩ ጥሪ መሰረት በኢትዮጵያ ለማህልገል የሚሞገጥ የወጭ አገር ነዋሪ ኢትዮጵያዊ፣ ትወልደ ኢትዮጵያዊ እና የወጭ አገር ዜጋ ባለሙያ በጥሪው መሰረት ኢትዮጵያን ለማህልገል መመገቱን የሚያስረዳ ከነበረበት አገር ካለው ወይም የነበረበትን ሀገር ጭምር ከሚገለግለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቅንስላ ወይም ሚኒስቴር የተሰጠ እና በወጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ (Authenticated) ደብዳቤ መቅረብ አለበት፡፡

6) በግል ሥራ፣ በቅጥር ወይም በትምህርት ቆይቶ የሚሞገጥ

በግል ስራ፣ በቅጥር ወይም በትምህርት ወጭ ሀገር ቆይቶ የሚሞገስ ኢትዮጵያዊ ከመገባት አገር ካለው ወይም የመገባትን ሀገር ጭምር ከሚገለግለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቅንስላ ወይም ሚኒስቴር የተሰጠ በዚሁ ሀገር ውስጥ በግል ሥራ፣ በቅጥር ወይም በትምህርት የቆየ መሆኑን የሚያስረዳ በወጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ ደብዳቤ መቅረብ አለበት፡፡

ክፍል አራት

ወጥ የታሪፍ መጠኔ አፈፃፀም

7. ወጥ የሆነ የታሪፍ መጠኔ አወሳሰን

- 1) በዚህ መመሪያ አባሪ በተደረገው ሠንጠረዥ “መ” እና “ረ” መሰረት የሚገቡ ለንግድ የሚወሉ የግል መልገያ ዕቃዎች ወጥ በሆነ የታሪፍ መጠኔ መሠረት ቀረጥና ታክስ ተከፍለባቸው ወደ አገር ውስጥ ይገባሉ፡፡
- 2) ለንግድ የሚወሉ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ የግል መልገያ ዕቃዎች የቀረጥ መጠኔ በጉምሩክ ታሪፍ ምዕራፍ 98 መሠረት ይወሰናል፡፡
- 3) ባለስልጣኑ ከአጠቃላይ የዋጋ አተማማሚ መሆኑ ጋር በማጣጠም ለንግድ የሚወሉ የግል መልገያ ዕቃዎችን ዝርዝር የመሻሻ ዋጋ ያዘጋጃል፡፡

8. ወጥ በሆነ የታሪፍ መጠኔ የሚያስተናገዱ ዕቃዎች

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ዕቃዎች ወጥ በሆነ የታሪፍ መጠኔ ለስተናገዱ አይችሉም፡፡

- 1) ባለመብቱ ለራሱ እና ለቤተሰቡ ጥቅም ሊያወለው ከሚችለው መጠን በላይ በተደጋጋሚ የሚመጣቸው በስጋት ስራ አመራር ክትትል የሚደረግ ዕቃዎች፤
- 2) ለንግድ ሊወሉ የሚችሉ ዕቃዎች፤
- 3) ለንግድ የሚወሉ ተብሎ በሠንጠረዥ ከተዘረዘረው መጠን ያለፉ ዕቃዎች፤

ክፍል አምስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

9. ገደብ

- 1) በዚህ መመሪያ አባሪ በተደረገው ሠንጠረዥ "ሠ" እና "ረ" የተመለከተ ማንኛውም ባለመብት የሚያስገባውን ዕቃዎች በሙሉ በአንድ ሰነድ አጠቃሎ ወደ ኢትዮጵያ በገባ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ማስገባት አለበት፡፡
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተ ባለመብት የግል መልገያ ዕቃዎችን በአየር መንገድ እና በየብስ አንድ ጊዜ፣ ሆኖም ከሁለቱ የሚጠቁ ዘዴዎች በአንዱ ብቻ ማጠቀም ከፈለገ በየብስ ወይም በአየር መንገድ ሁለት ጊዜ ብቻ ማስገባት አለበት፡፡ ሆኖም በዚህ መመሪያ በተፈቀደው መብት ተጠቃሚ ሊሆን የሚችለው ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው፡፡

10. በሠንጠረዥ ውስጥ ያልተካተቱት ዕቃዎች የሚስተናገዱበት አግባብ

- 1) በዚህ መመሪያ አባሪ በተደረገው ሠንጠረዥ ውስጥ ያልተካተቱ ለግል መልገያነት የሚሞሉ ወይም ለንግድ የሚያውሉ የግል መልገያ ዕቃዎች ሲመጡ በልዩ ሁኔታ በባለስልጣኑ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ ወይም እርሱ በሚሞክለው ስራ ኃላፊ ወሳኔ ይሰጥባቸዋል፡፡
- 2) ባለስልጣኑ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት በልዩ ሁኔታ የተስተናገዱ ዕቃዎችን መግለጫ እና የዋጋ ዝርዝር የያዘ ሪፖርት በየጊዜው ለሚሰጡት ያቀርባል፡፡

11. ስለ ዕቃ አፈታተሽ አግባብ

- 1) ባለስልጣኑ በኢንተለጀንስ የሚደርገው ክትትል እንደተጠበቀ ሆኖ በአንድ ጉዞ ወይም ጭነት በአወጮፕላን በሚመጣ የመንገደኞች ሻንጣ ወይም የመንገደኞች ዕቃ ላይ 3% ብቻ በመመስረት በስጋት ስራ አመራር መሰረት የጉምሩክ ፍተሻ ይደረጋል፡፡ ባለስልጣኑ ከብሔራዊ የአየር ትራንስፖርት ፋሲሊቲሽን ኮሚቴ ጋር በመዛካከር ዝርዝር አፈፃፀሙ የሚኒሰት የአሰራር ስርዓት ይዘረዳል፡፡
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በተደነገገው መቶ ስርዓት ተወስደው የሚጽፉ ለንግድ የሚያውሉ የግል መልገያ ዕቃዎች በዚህ መመሪያ በክፍል አራት እና ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዘው ሰንጠረዥ መሰረት ቀረጥና ታክስ ይከፈልባቸዋል፡፡

- 3) በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 1 የተገለፀው የስጋት ሥራ አመራር የመንገደኞች ዕቃ ፍተሻ ሥርዓት በሌሎች የማእዘዝ ዘዴዎች በማሳካት የመንገደኞች ዕቃዎች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም፡፡
- 4) ማንኛውም ባለመብት ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ በተደረገው ሰንጠረዥ ከተፈቀደው መብት በላይ ዕቃ ያመጣ እንደሆነ የዕቃውን ቀረጥና ታክስ በእጥፍ ይከፍላል፡፡ ሆኖም ቀረጥና ታክስን መክፈል ያልቻለ እንደሆነ በትርፍነት ያመጣው ዕቃ ወርስ ተደርጎ ለመንግስት ገቢ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ድርጊቱ በተደጋጋሚ የተፈፀመ እንደሆነ አግባብ ባለው የወንጀል ሕግ መሰረት ተጠያቂ እንዲሆን ይደረጋል፡፡
- 5) ለዚህ አንቀጽ አፈፃፀም “መንገደኛ” በአንቀጽ 4(2) የተጠቀሱትን ባለመብቶች ይጨምራል፡፡

13 የተሻረ መመሪያ ወይም አሰራር

- 1) ከዚህ መመሪያ ጋር የማቅረን ማንኛውም መመሪያ፣ አሰራርና ልማድ በዚህ መመሪያ ላይ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡
- 2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ቢኖርም ይህ መመሪያ በሌላ ሕግ መሰረት የተፈቀደን የግል መገልገያ ዕቃዎች የቀረጥና ታክስ ነፃ መብት አያስቀርም፡፡

14. መመሪያው የማይናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከ_____ ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ _____ ቀን 2010 ዓ.ም

ዶ/ር አብራሃም ተክስተ
የገንዘብና የኢኮኖሚ ትብብር
ሚኒስትር